



# የቻንሰለሩ የወላጅ ካቢኔ አጠቃላይ ገጽታ

## አጠቃላይ ገጽታ

የቻንሰለሩ የወላጅ ካቢኔ (Parent Cabinet) ለወላጅ መሪዎች፣ ትምህርት ቤቶች ላይ ተጽእኖ በሚያሳድሩ ሥልጣን አቀፍ ፖሊሲዎች ዙሪያ ቻንሰለሩን ቀጥታ እንደሚያስገነዝቡ አካል ሆነው ያገለግላሉ። አባላቱም በዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ቢያንስ አንድ ልጅ ያላቸው ወላጆች (ገና ለወደፊቱም የዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ተማሪዎች ወላጆች ሊሆኑ የሚችሉትንም ለመቀበል ፈቃደኞች ነን። እነዚህም የልዩነት ስፋት ያለውን በርካታ የዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ማህበረሰብን የሚያንጸባርቁ ይሆናሉ። ስብሰባዎችም ቻንሰለሩን፣ አባላትን እና ዋና ዋና የዲ.ሲ.ፒ.ኤስ መሥሪያ ቤት ሠራተኞችን ይይዛል።

## የወላጅ ካቢኔቱ አወቃቀር እንዴት ነው?

የወላጅ ካቢኔቱ፣ በበጎ ፍቃደኝነት የሚያገለግሉ ከ 16-24 ወላጆችን የሚያቅፍ ይሆናል።

## በወላጅ ካቢኔት ውስጥ ለማገልገል ፍላጎት ላላቸው ወላጆች የአቀባበሉ ሂደት እንዴት ነው?

ወላጆች ለ3 ጥያቄዎች መልሶችን በመስጠት የጽሑፍ ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው። በሚከተሉት መንገዶች አማካይነትም ማመልከት ይችላሉ።

- (ተመራጩ መንገድ) በ <http://bit.ly/ChancellorParentCabinet> አን ላይን ላይ ማመልከት
- በ [Allison.daurora@dc.gov](mailto:Allison.daurora@dc.gov) ኢሜይል አማካይነት
- በ 202.442.5026 ፋክስ አማካይነት
- በዩኤስ ፖስታ አገልግሎት አማካይነት ለ DCPS; 1200 First Street, NE; 12<sup>th</sup> Floor, WDC 20002; (በ 1/20/15 ፖስታ ቤት ገቢ ለመሆኑ የፖስታ ቤት ማግኘትም ያረፈበት) ሆኖ C/O Chancellor's Parent Cabinet በሚል ማመልከት።

የዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ወላጆች፣ ርእሰ መምህራን እና መምህራን በተጨማሪ ማመልከቻ በመሙላት እና ለ [allison.daurora@dc.gov](mailto:allison.daurora@dc.gov) ኢሜይል በማድረግ ለወላጅ ካቢኔው ወላጆችን መምረጥ ይችላሉ። ማመልከቻዎች እና ምርጫዎች **ሁሉ ማክሰኞ፣ ጥር (January) 20, 2015, በ 11:59 ኤሌም** ላይ ገቢ መሆን አለባቸው። የተመረጡ ወላጆች በዲ.ሲ.ፒ.ኤስ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት በአካል ቀረበው እንዲያመለክቱ ይፈቀዳል። በአካል ቀረበው ለአመለካከቱ ማመልከቻዎች የሚደረጉ ቃለ መጠይቆች ቀደም ብሎ ጊዜ የሚያዘላቸው ሲሆን (እግር እንደጣለ መምጣት) አይፈቀድም።

## የወላጅ ካቢኔት አባላት ለአገልግሎት የሚመረጡት እንዴት ነው?

ሰፊ ውክልና አቀፍ ያለው መሆኑን ዕውቀት ለማድረግ፣ ማመልከቻዎች እና ተመራጮች፣ ከተማይቱን በሞላ በስፋት የሚወክሉ መሆንን ለማረጋገጥ የመኖሪያ ቤታን፣ የልጁን የክፍል ደረጃን፣ የትምህርት ቤት ማህበረሰብን፣ የዝንገላ መስኮችን እና ገጠመኞችን ጨምሮ በበርካታ ነጥቦች አኳያ ይገመገማል። እኛ በተለይ ፍላጎታችንን ያደረገው ከወላጅ ካቢኔ ስብሰባዎች የተቃረሙ አስተያየቶችን ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር ለመጋራት ፈቃደኛ በሆኑ ወላጆች ላይ ነው።

## የወላጅ ካቢኔት ስብሰባዎች የሚካሄዱት መቼ ነው?

የወላጅ ካቢኔ ስብሰባዎች በየወሩ 2<sup>ኛው</sup> ማክሰኞ በሚውልበት ቀን ለአንድ ፍጥን ዓመት ተኩል (18 ወራት) እንዲከበር በማድረግ፣ መጋቢት (March) 10, 2015 ከ 5:30 – 8:00 ፒኤም ፍረስ ሥራ ላይ የሚውልበት ቀን በማድረግ ከምሳ ጋር ይከበራል። ስብሰባዎቹም በ 1200 First Street, NE ላይ ይካሄዳሉ። የልጅ ጥበቃ አገልግሎት እንደሚኖረን እባክዎን ልብ ይበሉ።

## ከወላጅ ካቢኔው ምን ይጠበቃል?

የወላጅ ካቢኔ አባላት የሚከተሉትን እንዲያከናውኑ ይጠበቃል፤

- የ 18 ወራት አገልግሎት መቀበል።
- እንዲካሄዱ ጊዜ በተያዘላቸው ስብሰባዎች ላይ ተገኝቶ መሳተፍ።
- እንደ አስፈላጊነቱ ለአዎንታዊ ስብሰባ ዝግጅት ማድረግ።
- ትብብር በተሞላበት ሁኔታ ከእርስ በእርስ እና ከዲ.ሲ.ፒ.ኤስ መምህራን እና ሠራተኞች ጋር አብሮ መሥራት።
- ግልጽነት፣ ገንቢነት፣ እና አክብሮት በተሞላበት ሁኔታ ሀሳቦችን እና አስተያየቶችን መግለጽ።
- ከአቻዎች ጋር እና ስለ እነሱም ሆኖ መረጃዎችን መለዋወጥ።